

ተጋላጭነትዎን ይቀንሱ

የተዋህሲያን መዛመትን ለመቀነስ ቀላል ሂደቶችን ይከተሉ



የስራ ቦታዎን ንፅህና ይጠብቁ.




ከታመሙ ቤት ይቀመጡ.



እጅዎችን በሳሙና እና በውሃ ቢያንስ ለ20 ሰከንዶች ይታጠቡ.



ቢያንስ 60% አልኮል ባለው ባለ አልኮል እጅ ማፅጃ ይጠቀሙ.



ሳል እና ማስነጠሱን በሶፍት ይሸፍኑ፣ ከዛም ሶፍቱን ቆሻሻ መጣያ ውስጥ ይጠሉት.



ሳልዎችን እና ማስነጠስዎችን ሶፍት ከሌለዎት በክንዶ ይሸፍኑ።



City of Dallas

ለበለጠ መረጃ dallascityhall.com/coronavirus ይጎብኙ